



MORESH WEGENIE AMARA ORGANIZATION

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

P. O. Box 55321, Washington, DC 20040-5321

Tel: (202)-677-0094

Web: <http://www.moreshwegenie.org/>

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

ማከሰኞ ፲ ቀን ጄሺህ፱ ዓ.ም. ቅፅ ፱ ፣ ቁጥር ፳፱

የሕዝባዊ እንቢተኝነቱ እንቅስቃሴ ዘረኛውን ቡድን ወደ ተከላካይነት አውርዶታል!

ትክክለኛ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ወደ ግብ መዳረሻው ጽኑ መሠረቱ እንቅስቃሴው ሕዝቡን ማዕከል ማድረጉና ሁሉንም ወገን አሳታፊ መሆኑ ነው። በዚህ ረገድ በመላው የዐማራ እና የአሮሞ ነገዶች የተቀጣጠለው ሕዝባዊ እንቢተኝነት፣ የወያኔን የአንድ ለአምስት የሰለላ መዋቅር በጣጥሶ፣ ሞትን ፊት ለፊት በማጋፈጥ፣ ገዳዮቹን እየገደለ ለበርካታ ወራት የዘለቀው፣ ሕዝባዊ እንቢተኝነት፣ የዘረኛውን ቡድንና አጋሮቹን ከአጥቂነት ወደ ተከላካይነት እንዲወርዱ አስገድዷቸዋል። አንድ ገዳይ ቡድን ከአጥቂነት ወደ ተከላካይነት ወረደ ማለት የውስጥ ጥንካሬው መዳከሙን፣ ሚስጢራዊ ሥራው በወንፊት ውኃ መቅዳት መጀመሩን፣ በቡድኑ መካከል አለመግባባት መገነጠልን፣ የማስገደጃ ተቋሞቹ ግዳጃቸውን እንደጥንቱ ለመፈጸም ዝግጁና ፈቃደኛ አለመሆናቸውን አመልካች ነው። በዚህ ረገድ የወያኔ የማስገደጃ ተቋሞች እንደጥንቱ የማስገደድ ተግባራቸውን ለመወጣት ከማይችሉበት ደረጃ መድረሳቸውን የግዳጅ አፈጻጸማቸው ደረጃ ያሳያል። የአፋኝ ቡድኑ ሚስጥሮች እንደድሮው የተጠበቁ ሳይሆኑ፣ በደቂቃዎች ውስጥ ወደ ማኅበረሰቡ ጆሮ መድረስ በቡድኑ ውስጥ አንጃ መፈጠሩንና ይህ አንጃ ወያኔ በሕዝብ ላይ ጉዳት ሳያደርስ ሕዝቡ አስፈላጊውን መሰናዶ እንዲያደርግ ሹክ የሚል በመሆኑ፣ ወያኔ ሳይወድ በግድ ወደ ተከላካይነት እንዲወርድ አስገድዶታል።

ወያኔ ይህን ተከላካይነቱን በግልጽ ወደ አደባባይ ያወጣው፣ «የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም» የሆኑትንና ሆድ አደሮቹን የዐማራው ቀንደኛ ጠላቶች ሽፈራው ሽጉጤንና አዲሱ ለገሥን ከገጠመው ተቃውሞ መከላከያ ይሆናል ብሎ ያሰበውን ከገጠመው ችግር ጋር ምንም ዓይነት ተያያዥነት የሌለውን፣ በወደ-ገባ የውሻነት ባሕሪያቸው የሚጠበቅባቸውን የቤት አሽከርነት ተግባር እንዲወጡ እንደ ፊኛ ሞልቶ የላካቸውን ከህደትና ቅጥፈት «የትግሬ የበላይነት በየትኛውም መልኩ የለም» በማለት ትግሬዎቹ ቢያንስ ጄኔራል ዓድቃን ያልካደውን በመካድ ወያኔን ምንጊዜም ከተሸናፊነት ሊያወጣው የማይችሉበትን የመከላከል ተማጽኖ እንዲያሰሙ አድርጓል ። በዚህ የሆድ አደር ተግባሩና በፀረ-ዐማራነቱ የታወቀው ሽፈራው ሽጉጤ በአገሪቱ እንደ ሐምሌ ማዕበልና እንደቀትር ሰደድ እሳት ከቦታ ቦታ እየተቀጣጠለ ያለውን ሕዝባዊ እንቢተኝነት የሚመሩትና የሚያቀናብሩት «ትምክህተኞችና ጠባቦች» እንደሆኑ ገልጿል። በሽፈራው ሽጉጤ አጠራር «ትምክህተኛ» ማለት ድሮ ነፍጠኛ የሚሉትን በእርሱ አመራር ከጉራፈርዳ ወረዳ ሀብት ጉብረታቸውን ተነጥቀው የተባረሩትን የዐማራውን ነገድ ማለቱ እንደሆነ ግልጽ ነው። በሽፈራው አባባል ትምክህተኞች ወያኔን የሚጠሉት «ለዘላለም እንዳይመለሱ ከሥራቸው እንዲመነገሱ ስለደረጋቸው፣ ሥራቸው ሁሉ የጥፋት መሆኑን ስለረጋገጠባቸው ነው» በማለት፣ ዐውቆትም ይሁን ሳያውቀው ወይም የአፍ ወለምታ ሆኖበት፣ የትግሬ ወያኔና አጋሮቹ ዐማራውን በጠላትነት ፈርጀው፣ የዘር ፍጅት ያደረሱበት መሆኑን ምስክርነቱን ሰጥቷል። ይህ አባባሉ ሳሞራ የኑስ፤ ዐባይ ፀሐየና ሥብሃት ነጋ። «ዐማራውን አካርካሪውን ሰብረነዋ፣ ዐማራው ላይመለስ ገድለን ቀብረነውል» ሲሉ ከሰጡት ምስክርነት ጋር ተመሳሳይ ነው። እነዚህ ሁለት ሰዎች ወያኔ ከገጠመው ከፍተኛ የሆነ ሕዝባዊ እንቢተኝነት መተንፈሻ እንዲያገኝ ለጊዜው መከላከያ ወረዳ ላይ ሆኖ፣ ለቀናት ዕድሜውን ለማራዘም የሰጡት ምስክርነት ለኋላው የፍትሕ ሂደት ሁነኛ ማስረጃ ስለሆነ እያንዳንዱ ፍትሕ ፈላጊ ይህን መረጃ ጠብቆ መያዝ እንዳለበት መገንዘብ ተገቢ ነው።

ወያኔ ሞት የረሳቸውንና እርሱም የረሳቸውን ሆድ አደር ባንዶቹን እንዲከላከሉለት መድረክ መስጠቱ ተከላክለው ያድኑኛል ብሎ ሳይሆን፣ አጋሮቹ የቆመበት መሬት በመራዳ የተነሳ ለጊዜውም ቢሆን ከባንዶቹ መካከል ማን ከነኑ እንደሚቆም ለማወቅና የራሱን ሰዎች ባለቀ ሰዓት ከሕዝብ ዕይታ ውስጥ ላለመጣል አስቦ ያደረገው እንደሆነ ይታመናል። በመሆኑም ሕዝባዊ እንቢተኝነቱ በነዚህ ዓይነቶች ባናደችና ሆድ አደር ግለሰቦች ላይ ዓይኑን ሊጥል ግድ ይለዋል።

ዐማራን ከፈጽሞ ጥፋት እንታደጋለን!

ድል ምንጊዜም የሕዝብ ነው!



ቀን (ዕለት፣ የወሩ ቀን፣ ወር፣ ዓ.ም.) ፣ የጋዜጣዊ መግለጫ ቅፅ ቁጥር (ቅፅ & ፣ ቁጥር ❖❖❖)

(ከ12 እስከ 14 የፊደል መጠን “font size”)



ቀን (ዕለት፣ የወሩ ቀን፣ ወር፣ ዓ.ም.) ፣ የጋዜጣዊ መግለጫ ቅፅ ቁጥር (ቅፅ & ፣ ቁጥር ❖❖❖)

(ከ12 እስከ 14 የፊደል መጠን “font size”)